



## ሀገራችንን ከህወሓት እኩይ እቅድ እንታደጋታለን!

የጋሻ ለኢትዮጵያ የአቋም መግለጫ

ጋሻ ለኢትዮጵያውያን ተብሎ የሚታወቀው የሲቪክ ማህበር፤ ሕወሓት ሲፈጠር ጀምሮ፤ ላለፉት በርካታ አመታት፤ ኢትዮጵያን እንደጠላት ኢላማ አድርጎ የተነሳ መሆኑን ሳይታከት ለህዝብ ሲገልጽ ቆይቷል። በተጨማሪም ኢትዮጵያን በዘር በተመሰረተ ክልል ሽንሽኖ የተከለዉ አስከፊ የአገዛዝ እና የአስተዳደር ስርአት ለኢትዮጵያ ህዝባችን የማይበጅ መሆኑን አስታወቀናል፤ አጥብቅንም ተቃውመናል።

ዛሬ በአሮሚያ፣ በጎንደርና በሌሎች የአማራ ክልል፤ እንዲሁም በበርካታ የአገሪቱ ክፍሎች የተቀሰቀሰውን ህዝባዊ እምቢተኝነት፤ በጠመንጃ ኃይል ለመጨፍለቅ፣ ብሎም ለማጥፋት ህወሓት/ኢህአዴግ እንቅልፍ አጥቶ ሲኳትን እየታየ ነው። እስካሁን የፈጸማቸው ወንጀሎች አልበቃ ብለውታል። ሕወሓት ባለፉት ዘጠኝ ወራት፤ እጅግ ዘግናኝ የሆኑ ግድያዎች፣ እስራት እና መጠነ ሰፊ ወከባን በአሮሞ ህዝባችን ፈጽሟል። በቅርቡ ደግሞ የወልቃይት ጠገዴ የማንነት ጥያቄን አስታኮ የፈነዳውን የጎንደር፣ የአማራ ህዝብ አመጽ ለማምከን ገዢው ፓርቲ መላውን ዓለም ትኩረት በሳብ መልኩ እየተቀበዘበዘ ይገኛል። ጉዳዩ ያሳሰበው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሳይቀር፤ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ምን እየተሰራ እንዳለ የሚያጣራ ነፃ የመርማሪ ቡድን እንዲገባና የተፈፀሙ ወንጀሎች እንዲያጣራ በድጋሚ ጠይቆ ሳይፈቀድለት ቀርቷል።

የህወሓት/ኢህአዴግን ጭካኔ የተሞላበት አካሄድ በሚገባ የተገነዘበው የአሮሞውና የአማራው ህዝባችን፤ የጋራ ትግል አጋርነት መፍጠሩ፤ ገዢውን ቡድን የሚይዘውና የሚጨብጠው እንዲያጣ አድርጎታል። ህዝባዊ ትግሉ በየቀኑ እየተጠናከረ መሄዱን የተገነዘበው አምባ ገነን ድርጅት፤ ከስልጣን የመውረድ ስጋቱ እየዩለ ስለመጣ፤ የትግራይን ህዝብ ወደ እሳቱ ለመማገድ በዝግጅት ላይ ይገኛል።

“አማራ መጣብህ፣ ሊፈጅህ ነው፣ ህወሓት ከሌለ ይጨርሱሃል!” በሚለው ፕሮፓጋንዳ ፤ በቅንጅት ጊዜ ተሳክቶልኛል ብሎ በማሰብ፤ ዛሬ ደግሞ ያን የቆረፈደ ፕሮፓጋንዳ እንደገና ሊተገብር እየተውተረተረ ይገኛል። ዓላማውን ለማሳካትም በጎንደር፣ በባህር ዳር እና በሌሎች ከተሞች በሰላም ስርተው በመኖር ላይ ባሉት የትግራይ ተወላጆችና እንዲሁም በልዩ ልዩ ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርት በሚማሩ ወጣት የትግራይ ተወላጆች ልክ የተቀረው ኢትዮጵያዊ ወገናቸው የተነሳባቸው ለማስመሰል “ለቃችሁ ካልሄዳችሁ ለህልውናችሁ ጠያቂዎች አይደለንም” የሚል አጉል ፕሮፓጋንዳ እያናፈሰ ይገኛል።

ወድ ወገናችን የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ -

ይህ እጅግ አሳሳቢ ጉዳይ እንደሆነ ሳትገነዘብ አልቀረህም። ህወሓት ስልጣኔን እንዳላጣ፤ ብቸኛው መንገድ በኢትዮጵያ ህዝብ መካከል የርስ በርስ ጦርነት መለኮስ ብቻ ነው ብሎ ያምናል። ለዚህ ደግሞ አማራውና አሮሞው በትግራይ ተወላጆች ላይ ተነስተዋል እያለ ለትግራይ ህዝብ እወጃውን ተያይዘቷል። በግድም ይሁን በውድ “ተፈናቅለው” በትግራይ ከተሞች ላይ እየፈሰሱ ያሉት የትግራይ ተወላጆች በህወሓት ሳይሆን በሌሎች ኢትዮጵያውያን ተገፍተው እንደወጡ ተደርጎ እየተነገረ ነው ። ምንም አይነት ነፃ መረጃ የማያገኝን ህዝብ ፤ ማታለል እና ወደ አቀደው ወጥመድ የማስገባቱ ሰፊ ልምድ ላለው ሕወሓት ፤ ይህ ምን ያህል ቀላል እንደሆነ ተደጋግሞ የታዩ ጉዳይ ነው።

ስለዚህ የጎንደር፣ የባህር ዳር እንዲሁም የአሮሞ ህዝብ ወገናችን፤ የህወሓትን መሰሪ ፕሮግራም እስካሁን ድረስ እንዳከሸፍከው ሁሉ፣ አሁንም “ጠባችን ከገዢው ቡድን ጋር እንጂ ከወገናችን ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም!”

የሚለውን አቋምህን አጠናክረው ቀጥልበት። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በቀር የትግራይ ህዝብም አንድ ቀን “ሆ !” ብሎ በደመኛ ጠላቱ በህወሓት ላይ መነሳቱ የማይቀር ነው።

ጋሻ ለኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበር አባላትም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ጋር በማበር፤

1. በህዝባችን የሚካሄድውን የዴሞክራሲያዊ መብትና የነጻነት ትግል በሙሉ ልብ የምንደግፍ መሆናችንን እንገልጻለን።
2. የፖለቲካ እስረኞችና ጋዜጠኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ እንጠይቃለን።
3. ህወሓት/ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ህዝብ ዓላማውን ከግብ ሳያደርስ እንደማይቆም ተገንዝቦ፤ በአሮሚያ፣ በአማራ እና በሌሎች እያካሄደ ያለውን ግድያና እስራት እንዲቆም በፅኑ እንጠይቃለን።
4. አገሪቱ ወደ ባሰ ችግር ሳትገባ የሽግግር ጊዜውን ሰላማዊ ለማድረግ ገዢው ቡድን የሽግግር መንግስት ለመመስረት የሚያስችሉ ቅድመ-ሁኔታዎችን እንዲያመቻች
5. የትግራይ ህዝብም ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚበጅ ዴሞክራሲያዊ ስርአትና ፍትህ የሠፈነባት ሀገር ለመመስረት በሚደረገው አገራዊ ትግል ሙሉ በሙሉ ተሳታፊ ትሆን ዘንድ በጥብቅ እናሳስባለን።
6. ሠላምና ዴሞክራሲ የሰፍነባት ለነገቱ ኢትዮጵያ ግንባታ እጅግ መሠረታዊ ነውና፤ ከዘረኝነት እና ከጥላቻ የፀዳ ትግል በሙሉ ልብ እንደግፋለን! በአንፃሩ ደግሞ ህወሓት/ኢህአዴግ ከሚያካሄደው የጥላቻ ዘመቻ ባልተናነሰ መልኩ ግለሰቦች በተለያዩ የሚድያ መድረኮች የሚዘሩትን ጥላቻ አጥብቀን እናወግዛለን።

በዚህ አጋጣሚም የተቃዋሚ የፖለቲካና የሰብአዊ መብት ታጋይ ድርጅቶች ለአይቀሬው የሕወሓት ከስልጣን መገርሰስ እና ለኢትዮጵያ ግንባታ በሚደረገው የሽግግር መንግስት መቋቋም ጠንቅቀው መስራት እንዳለባቸው፣ አገራዊና ወገናዊ ግዴታቸውን ይፈጽሙ ዘንድ አጥብቀን እናሳስባለን።

“እምቢኝ በቃ! አንገሽገሽን!” ብሎ ከአጥናፍ አጥናፍ ህዝባችን ተነስቶአል፤ ይህ የሰላም የዴሞክራሲና የአገር ሉዓላዊነት ትግል ፍጹም እስኪከበር ድረስ ጋሻ ለኢትዮጵያውያን አቅማችንን የፈቀደውን ሁሉ እናደርጋለን።

**ኢትዮጵያ በልጆቿ የተባበረ ሀይል ታፍራና ተከብራ ትኖራለች!**

**ጋሻ ለኢትዮጵያውያን**

**ነሃሴ 18, 2008**